

# በ የካቲት 12 ፣ 2019 ያለው ድምፅ መስጫ ለሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤት ምንድን ነው?

የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤት መራጮችን ሁለቱም ወሳኝ ለቪ.ሲ.ሲ(ግብር) እንዲያድሱ ይጠይቃል። አንዱ የዕለት ተዕለት ስራዎች ለማካሄድ ሲሆን አንዱ ደግሞ አቅም ለመገንባት እና ያረጁ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመገንባት የሚውሉ ናቸው።



## 1 የትምህርት ፕሮግራሞች እና ኦፕሬሽኖች ማደስ (EP&O) ለቪ.ሲ.ሲ(ግብር):

- ▶ ወሳኝ የሆኑ የትምህርት ቤት የዕለት ተዕለት ስራዎች መደገፍ፣ ክልሉ ከመደባቸው በላይ እንደ ተጨማሪ የትምህርት ቤት ስራተኞች እና የመማሪያ መሳሪያዎች የመሳሰሉ።
- ▶ የገንዘብ ማስኬጃ ክፍተት ማገዝ ፣ ክልሉ የሚመድበው የገንዘብ በጀት እና የሲያትል ተማሪዎች ፍላጎት ያለው ልዩነት (ክፍተት) ለመሸፈን። ለምሳሌ ክልሉ በዓመት ለ 9 ነርሶች በጀት ይመድባል፣ ነገርግን ዲስትሪክቱ 63 ነርሶች ይቀጥራል።
- ▶ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት የገንዘብ ድጋፍ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የሚፈልጉት 7,000 ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸው ድጋፎች እንዳላቸው ለማረጋገጥ። ዲስትሪክቱ በዓመት \$140 ሚሊዮን ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወጪ ሲያደርግ፣ ክልሉ ግን በዓመት \$68 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ወጪ ያደርጋል።
- ▶ የ የዕድል ክፍተቶችን ለመዘጋት የሚያግዝ ፣ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎችን ለመርዳት ፕሮግራሞችን ማቅረብ በመቻላችን የዕድል ክፍተቶችን ይዘጋጃል።

## 2 የህንፃ ጥራት እድሳት (BEX V) ካፒታል ለቪ:

- ▶ 8 ያረጁ ትምህርት ቤቶች መተካት ወይ ማዘመን: Rainier Beach ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Mercer International መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Alki የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Kimball የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Montlake የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ Northgate የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ John Rogers የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ እና Viewlands የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት።
- ▶ ቋሚ መማሪያ ክፍሎችን መጨመር፣ ተንቀሳቃሽ ክፍሎች ማስወገድ
  - ▷ በዌስት ሲያትል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ክፍሎች
  - ▷ በዲስትሪክቱ ውስጥ 1,908 አዳዲስ ተጨማሪ መቀመጫዎች
  - ▷ በዲስትሪክቱ ውስጥ 76 ተንቀሳቃሽ ክፍሎችን ማስወገድ
  - ▷ Original Van Asselt እንደ ጊዜያዊ ጣቢያ እንዲያገለግል ማስፋፋት
- ▶ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ደህንነትንና ጥንቃቄ ማሻሻል። አስተማማኝ መግቢያዎች እና የት / ቤት ጣቢያዎች፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ደህንነት ማሻሻል ፣ የአሳት ማንቁያ ስይስተም ማሻሻል።
- ▶ ሁሉንም ትምህርት ቤቶች ፍትሃዊ የክፍል ውስጥ ቴክኖሎጂ እና ለተማሪ ትምህርት ድጋፍ ማድረግ። የድስትሪክት ሥርዓቶችን እና መሰረተ ልማት ማሻሻል።
- ▶ ለወደፊት ማቀድ። ለ Aki Kurose Middle School እና ለ Sacajawea Elementary ጨምሮ የወደፊት ፕሮጀክቶች የንድፍ ግንባታ ድጋፍ ፣ እና ለወደፊት ትምህርት ቤቶች እቅድ ማውጣት።

### የሁለቱ የትምህርት የለቪ.ሲ.ሲ(ግብር) እድሳት ክፍያ ምን ያህል ነው?

ለቪ.ሲ.ሲ አዲስ ግብር አይደለም። ከ 2019 በኋላ የሚያበቃው የአሁኑ ለቪ.ሲ.ሲ ያድሱታል። ባሁኑ ጊዜ፣ የቤት ባለቤቶች ለ EP & O ፣ ለ \$1,000 የቤት እሴት (2018) ፣ \$1.10 ዶላር ይከፍላሉ። ከጸደቀ የግብር (ለቪ) መጠኑ ወደ \$1.05 ይቀንሳል። በ2014 የተጀመረው፣ ልክ ለ BEX IV የሚጠየቀው የካፒታል ለቪ መጠን ለ \$1,000 ፣ \$0.90 ይሆናል።

ከፀደቀ፣ ለሁለቱም እርምጃዎች የተጣለው ወጪ የሚከተለው ነው።

| አመት  | የሁለቱም የግብር (ለቪ.ሲ.ሲ) ዋጋዎች በ \$1,000 የቤት እሴት ዋጋ የግብር ተመን | ወደ \$700,000 ዶላር ዋጋ ያለው ቤት፣ ለሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዓመታዊ የንብረት ግብር ወጪ |
|------|--|--|
| 2020 | \$1.95   | \$1,367  |
| 2021 | \$1.78   | \$1,244  |
| 2022 | \$1.62   | \$1,132  |

### ትምህርት ቤቶች ለምን ግብር (ለቪ.ሲ) መቀበል ይፈልጋሉ?

የዲስትሪክት ትምህርት ቤቶች ከ ክልል፣ ከአካባቢው እና ከ ፌዴራል የዶላር ድጋፍ ያገኛሉ። ግን፣ በአሁኑ ጊዜ ክልሉ ለ K-12 ትምህርት የሚሰጠው ገንዘብ እና የ ሲያትል ተማሪዎች ፍላጎት መካከል ልዩነት አለ። ስለዚህ ፣ ዲስትሪክቱ በየሰዓት ዓመቱ መራጮችን ለቪ (የንብረት ግብር) እንዲያሳድሱ ይጠይቃል። በተጨማሪም፣ የትምህርት ቤት ግንባታ በአካባቢያዊ መራጮች በፀደቁ የካፒታል ለቪ በዋናነት ይደገፋል።

ስለ የለቪ እድሳት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [www.seattleschools.org/levies](http://www.seattleschools.org/levies) ይጎብኙ።

ስለ በጀታችን በበለጠ ለመረዳት እና ለምን በመራጮች ድምጽ በፀደቀው የትምህርት ቤት ግብር እንደምንወሳን በበለጠ ለማወቅ [www.seattleschools.org/budget](http://www.seattleschools.org/budget) ይጎብኙ።

